

ሲኖዶስ ውስጥ ማሰብ የሚችሉት አባቶች ድምፅ የላቸውም ማለት ነው???

አላጋጩና አስመሳዩ ተጋዳላይ አባይ ማትያስ አስቸኳይ የሲኖዶስ ምልአተ ጉባኤ ስብሰባ ለዛሬ ጠርተው እንደነበር ይታወሳል። ከጉባኤውም በሰበር ዜና "ከአሁን በኋላ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ አብያተ-ክርስቲያናትን እና ሕዝብ ክርስቲያኑን የሚጠብቅ ሠራዊት እንዲቋቋም ምልአተ ጉባኤው በሙሉ ድምፅ ወስኗል!" የሚል ዜና ወጥቷል!!!

አላጋጩና ሸፍጠኛው የወያኔ ተጋዳላይ አባይ ማትያስና በዙሪያው ያሉት ቤተክህነት ውስጥ ተሰግስገው ያሉ የወያኔ እንደራሴዎች ይህ የተባለው ነገር ፈጽሞ እንደማይቻል፣ የአገዛዙ ሕግጋትም ከአገዛዙ ሠራዊት ውጭ ሌላ ሠራዊት ለማደራጀት ፈጽሞ እንደማይፈቅድ ጠፍቷቸው እንዳይመስላቸው ይህንን የሚሉት። ለጊዜው ሕዝብ ክርስቲያኑን ለማዘናጊያነት ለመጠቀም እንጅ!!!

እነ አባይ ማትያስም ሆኑ ሲኖዶስ ተብየው ይህንን የማይሆን የማዘናጊያና ጊዜ መግዣ ወሬ ትተው ምናለበት የሚሆነውንና ሥልጣናቸው የሚፈቅድላቸውን ነገር ቢያደርጉ?? ስንት ማድረግ የሚችሉት በርካታ አማራጭ እያለ ምን አለበት ሊሆን የማይችል ነገር እየወሸከቱ ጠላት ቤተክርስቲያንን የሚያጠፋበት፣ ምእመናንን የሚያደርድበት ተጨማሪ ጊዜ እንዲያገኝ ባያደርጉት???

"ሲኖዶስ ምን አድርጎ አገዛዙ ኃላፊነቱንና ግዴታውን እንዲወጣ ወይም ሕግ እንዲያከብርና እንዲከበር በማድረግ የአብያተ-ክርስቲያናትንና የምእመናንን ደኅንነትና ሰላም እንዲያረጋግጥ ማድረግ ይችላል???" ካላቸው ችግሩ አገዛዙ ሕግ አለማስከበሩ፣ የአብያተ-ክርስቲያናትንና የምእመናንን ደኅንነትና ሰላም መጠበቅና ማስጠበቅ አለመፈለጉ ከዚህም ባለፈ የአሸባሪዎች ተባባሪ መሆኑ ነው አይደል ችግሩ???

ስለዚህ መፍትሔው አገዛዙ ከዚህ የጥፋት ተግባሩ ወጥቶ ሕግን እንዲያከብርና እንዲያስከብር ማድረግ ነው ማለት ነው። "ምን ብናደርግ ነው አገዛዙ ይህንን ግዴታውንና ኃላፊነቱን እንዲወጣ ማድረግ የምንችለው???" ለሚለው ጥያቄው መልሱ ከዚህ ቀደም እንደነገርኳቸው በሠማዕቱ ቅዱስ አቡነ ጴጥሮስ እጅ አለ!!!

ባለፈው ጊዜ ይህንን ብያቸው ነበረ "''''''''''ሲኖዶስ ተብየው በአስመሳዮቹ በእነ ተጋዳላይ አባይ ማትያስ ባሉ የወያኔ ቅጥረኞች የሚመራና የሚዘወር በመሆኑና እነ አባይ ማትያስ ቤተክርስቲያንን "አከርካሪዎን ሰበርኩት!" ያለው አገዛዝ ጨርሶ እንዲያጠፋት ስለሚፈልጉ ነው እንጅ ሲኖዶሱ አገዛዙ ይህንን እየተፈጸመ ያለውን አረመኔያዊ ግፍ እንዲያቆምና እንዲያስቆም ማድረግ ቢፈልጉ በቀላሉ እንዲያቆም ማድረግ ይችላሉ!!!

"እንዴት አድርገው?" ብትሉ ቃታ ስበው ወይም ሌላ ምንም አድርገው ሳይሆን እንደ ቆራጡ፣ ቅዱሱ ሠማዕት አቡነ ጴጥሮስ ሥልጣን ከህጋቸውን ተጠቅመው ሁሉንም ነገር ቀጥ ማድረግ ይችላሉ። ቤተክርስቲያኗ ያሏትን ተከታዮች በሙሉ የሥራ ማቆም አድማ እንዲያደርጉ፣ ለአገዛዙ እንዳይታዘዙና እንዳይተባበሩ ብትገዛት ሕዝብ ክርስቲያኑ በደስታ እንደሚታዘዛቸውና አገዛዙም እንደሚንበረከክ ጠፍቷቸው ይመስላቸዋል ይህንን የማያደርጉት?? ሕዝብ ክርስቲያኑ "ለምን ሥራ ላይ አልተገኘህም?" ብሎ የሚጠይቀው ቢኖር "ተገዝቻለሁ ምንም ማድረግ አልችልም ከአቅሜ በላይ ነው ግዝቱ ካልተፈታ መገኘት አልችልም!" ብሎ መመለስ ይችላል። ቅዱሱ ሠማዕት አቡነ ጴጥሮስ ያደረጉት እኮ ይህንን ነው

